

ይህ የወያኔ እንስሳዊ ባህሪ እንጂ ሌላ አይደለም !

ኮሚቴዎቻችን መርጠን 3 ጥያቄዎችን በአደራ አስይዘን ወደ መንግሥት አካላት ስንልካቸው ዛሬ እያየነው ያለው የጠነከረ ጭቆና እና ረገጣ ይፈጣራል ብለን አላሰብንም ነበር። ከአንድ ዓመት በላይ መብታችን ይከበር ድምጻችን ይሰማ እያልን ስንጮህ መንግሥት መብታችን ረገጦ ድምጻችንን አፍኖ በተፋጠጥ እየተያየን እዚህ ደረሰናል። እኛ በቅን ልቦና መንግሥት ከዛሬ ነገ ይገባው ይሆናል ጥያቄያችንንም ይመልስልናል በማለት በርካታ ሰላማዊ ተቃዋሚዎችን ስናደርግ ብንቆይም በመንግሥት ስም የተደራጁ ሽፍታዎች ግን ሙስሊሙን ህረተሰብ ሲያምሱት እና ሲያሳቃዩት ቆይተዋል። ሙስሊሙን ህብረተሰብ ለማጥፋት ቆርጠው ተነስተዋል። ለዚህም የጥፋት ዘመቻቸው ሙስሊሙን ለመምቻነት እንዲያግዛቸው “ኢስላማዊ መንግሥት” ሊመሰርቱ የሚል የውሸት ካባ በሙስሊሙ ላይ ጫኑበት። ይህን ቅዠት የሆነ ፍልስፍና ይዘው ህዝቡ ላይ ሽብር መንዛት ጀመሩ ። በሀይማኖት ሽፋን ድብቅ አጀንዳቸውን ለማስፈጸም የሚሞክሩ ጥቂት አክራሪዎች በማለት ህዝቡ እስኪሰለጡ ድረስ ቀን በቀን በኢቲቪ አስተጋቡት። ይህን የሀሰት ፕሮፓጋንዳ እውነት ለማስመሰል በስርቤት ያሉ ወንድሞች ላይ ከባድ ድብደባ በማድረግ ያልሰሩትን ሰርተናል ብለው እንዲሉ አስገድደዋቸዋል። የዚህም ግፋዊ ድብደባ የመጀመሪያዎቹ ሰለባዎች በፊርማችን አረጋግጠን ከሞቀቤታቸው አስወጥተን በአደራ የላከናቸው ኮሚቴዎቻችን ነበሩ።



ከ-አብዱ ኑር የሱፍ

ወያኔ በሚሊዮኖች እውቅና የተሰጠውን ይህን ህጋዊ ኮሚቴ ይዳፈራል ብሎ ያሰበ ማንም አልነበረም። አይደለም መደብደብ እና ያስራቸዋል ተብሎ እንኳን አይታሰብም ነበር። ግን ወያኔ ዓላማ የሙስሊሙን ጥያቄ መመለስ ሳይሆን በተቃራኒው ሙስሊሙን ማዳከም እና ማትፋት ስለነበር ግፋዊ ድብደባውን በኮሚቴዎቻችን ላይ ጀመረ። በዚህም ድርጊቱ ለሙስሊሙ ህብረተሰብ ያለውን ጥላቻ እና ንቁት በግልጽ አሳይቷል። መንግሥት ይባስ ብሎ ኮሚቴዎቻችን ያልሰሩትን ሰርተናል ብለው እንዲናገሩ የስቃይ ማዕበል አውርደባቸዋል። የራሱን እኩይ ዓላማ ለማሳካት በወኪሎቻችን ላይ የግፍ ውርጂብኝ አወረደባቸው። ኮሚቴዎቻችን ቀን ከሌሊት በስቃይ አለጋ ተገረፉ፤ አካላቸውም መንፈሳቸውም ደማ። ነፍሳቸው ልትወጣ እስከትቃረብ ድረስ ጭካኔ በተሞላበት ድብደባ ተሰቃዩ። ስቃይ እጅግ የበረታ ስለነበር በሚደበደቡበት ሰዓት በዚያው ከሞትንም በማለት ሸህዳ ይሉ ነበር። በኤሌክትሪክ ሾክ በመግረፍ፤ በፊላ ውሀ ውስጥ በመንከር፤ በኤሌክትሪክ ወንበር ላይ በማስቀመጥ፤ ለረዥም ሰዓታት እንዲቆሙ እና ቁጭ ብድግ እንዲሉ በማድረግ ፤ ከወገባቸው ላይ በተገቡበት ከባድ ነገር በመጫን፤ እጅ እግራቸውን በካቴና አስረው በባክስ እየተቀባበሉ በማሰቃዩት መከራቸውን አሳይተዋቸዋል። የነበው ስቃይ ሞት ምን አለበት ያስብላል።

እንዲህ የሚያሰቃዩቸው “ስንቀሳቀስ የነበረው ኢስላማዊ መንግሥት ለመመስረት ነው ብላቸው ተናገሩ በማለት ነበር”። ኮሚቴዎቻችን በመጀመሪያው አካባቢ ይህን ስቃይ ተቋቁመው ቢቆዩም አካላቸው በጣም እየተጎዳ ሲመጣ ግን ስቃይን ከሚቋቋሙት በላይ ሆነባቸው። ከአካላዊ ስቃይ በተጨማሪ መንፈሳዊ ስቃይም ያደርጉባቸው ስለነበር ሰው ናቸውና አቅማቸው እየተዳከመ መጣ። እንደዚህ እየተሰቃዩ መቆየቱም ለውጥ እንደሌለው ሲገነዘቡ ያልሰሩትን ሰርተናል ብለው እንዲናገሩ ቀን ከሌሊት የሚወርድባቸው ስቃይ አስገደዳቸው። አይደለም በውናቸው በህልማቸው አስበውት የማያውቁትን ነገር ተናገሩ። እነዚያ የስልጣን ግዜያቸውን ለማራዘም ብለው ኮሚቴዎቻችንን ሲሰቃዩ የነበሩት የሚፈለግትን ነገር አገኙ። ይህን እኩይ ሴራ ለህዝብ አስመስሎ ለማቅረብም በቪዲዮ ካሜራ ቀረጹት። አሳፋሪው መንግሥትም ይህን በድብቅ እና በግዳጅ የተቀረጸ ቪዲዮ በመቆራረጥ እና ከሌሎች ቪዲዮች ጋር በማገናኘት እጅግ አሳፋሪ የሆነና ከእውነት ፍጹም የራቀ የሆነ ዶክመንታሪ ፊልም በማሰራት ለህዝብ ለማቅረብ ወስኗል። እጅ እግር አስሮ በኤሌክትሪክ ሾክ በመግረፍ እና የፊላ ውሀ ውስጥ እየነከሩ በመደብበድ ያልሰሩትን ሰርተናል እንዲሉ ማድረግ ወንድነት አይደለም፤ ጀግንነትም አይደል፤ ይህ የወያኔ እንስሳዊ ባህሪ እንጂ ሌላ አይደለም ። ማንኛውም ሰብዓዊነት የሚሰማው ሰውም ይህን ድርጊት አያደርገውም። ይሁን እንጂ በመንግሥት ስም የተደራጁ ሽፍቶች በኮሚቴዎቻችን ላይ አስቃቂ ድብደባ ፈጽመውባቸዋል። እኛ ኮሚቴዎቻችንን እና ወንድሞቻችንን ከማንም በላይ እናውቃቸዋለን። ስቃይ ካቅማቸው በላይ ሆኖ ያልሰሩትን ሰርተናል ብለው ሲናገሩ ብንሰማቸው በነሱ ላይ ሲደረግ የነበረው የስቃይ መዓብል ምን ያክል ከባድ መሆኑን እንድንረዳ ደርገናል እንጂ ኮሚቴዎቻችንን በሌላ እንድናስባቸው አያደርገንም። ስቃይ ምን ያክል ከባድ እንደነበር ከኮሚቴዎቻችን ፊት ገጽታ ላይ ይነበባል። በኮሚቴዎቻችን ላይ ይታይ የነበረው የፊታቸው ኑር ዛሬ ገርጥቶ እና ጠቁሮ ስናየው ውስጣችን ይቃጠላል።

መንግሥት ያለ መስሎን ለሽፍቶች ሰጥተን አስደበደብናቸው :: አካላቸው ከስቶ እና ተጎሳቆሎ፤ ያዩ በወኔ የተሞላ ንግግራቸው ዛሬ ከጆራችን ሲርቅ ልባችን በሀዘን ዓይናችን በደም እንባ ይታጠባል።

የወያኔ መንግሥት ጠላትነቱን ከመቼም ግዜ በበለጠ አረጋግጦልናል። ገደለን፤ አሰረን ፤ አሰቃየን፤ አሁን ደግሞ ይባስ ብሎ እጅግ አስናዋሪ የሆነ የሀሰት ፊልም በመስራ በአደባባይ ስማችንን ሊያጠፋ እና ክብራችንን ዝቅ ለማድረግ ተዘጋጅቷል። መንግሥት የኮሚቴዎቻችን እና የህዝብ ሙስሊሙን ክብር በሚያንቋሸሽ መልኩ የሀሰት ፊልም በማዘጋጀት ጠላትነቱን በግልጽ አረጋግጦልናል። ከዚህ በላይ ምንም ሊያደረገን አይችልም። ገድሎናል፤ አስርናል አሰቃይቶናል። አሁን ግን ከግድያ በባሰ መልኩ ተወልደን በኖርንባት ሀገራችን ተዋርደን እና ተሸማቀን እንደንኖር ወይም ሀገር ለቀን እንድንሄድ እያስገደደን ይገኛል። ያለስማችን ስም በመለጠፍ ያለ ስራች ስራ በመስጠት ተሸማቀን እንደንኖር አድርጎናል። ይህንም ነገ ማክሰኞ በአደባባይ በማውጣት በኢትዮጵያ ሙስሊሞች ላይ ያለውን ንቁት ዳግም ሊያሰቡን ተዘጋጅቷል። በአደባባይ ኮሚቴዎቻችን ሲያንቋሸሹ ማየቱ ምን ያህል ያሳምማል። ሙስሊሙ ህብረተሰብ በአደባባይ ሲሰደብ መስማቱ ምን ያህል ልብ ያቆስላል፤ በጣም ልባችን ቆስሏል፤ ትዕግስታችንም እየተሟጠጠ መጥቷል።

ስለሆነም ብዙ እየተባለለት ያለው ይህ አዲስ ፊልም ከመውጣቱ በፊትና በኋላ በመላው አገሪቱ ያሉ ሙስሊሞች ከመቼውም ጊዜ በተሻለ ለክርስቲያን ወንድሞቻቸውና እህቶቻቸው ፍቅር እንዲሰጡና ኢህአዴግ ሊፈጥረው ያሰበውን የጥርጣሬ አመለካከት መስበር እንደሚገባ ጠንቅቀን ማወቅ ይኖርብናል ። ከዚህ በተጨማሪ መላው የኢትዮጵያ ሙስሊሞች አምባገነኑ የወያኔ መንግሥት የሚያደርግብንን እጅግ አስቀያሚ ሴራ ተረድተን ሁላችንም ከሌሎች ወገኖቻችን ጋር በመተባበር በቁርጠኝነት ለመታገል ከልባችን ቆርጠን መነሳት ይኖርብናል። በእርግጠኝነት እስከ ህይወታችን ፍጻሜ እንፋለማቸዋለን !!! በትግላችን ላይ አሏህ (ሰ.ወ) ጽናቱን እና ብራታቱን እንዲሰጠን በመጨረሻም ድሉን እንዲያገናጽፈን አጥብቀን እንለምንዋለን ።

ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር !

ለአስተያየትዎ = abnuye2001@gmail.com